

ኖቤልም ሲያንሰው ነው

ሊሸለም ነው አሉ - ኖቤል ሸልማት!

የኢትዮጵያ ጠቅላይ - የቁሮው አባት

ገዳይና ሚቸን - ይቅር ሳያባብል

አቀላቅልሎ ይዞ - በሰላም መሸለል

በአብይ ካልሆነ - እንደምን ይቻላል?

ሰው እየነቀለ - ችግኝ የተከለው

እየተካ አይደል ወይ - ያውም የኔ ያለው

ከተማ መቀየር - ህልምና ግብ ነው።

ሲያንሰው ነው ሸልማት - አድናቆት ሙገሳ

በአብይ መንበር ላይ - አነግ ባይነሳ

ማን ያሳየን ነበር - የሄን ሁሉ አበሳ

ጎንደር ቤኒሻንጉል - አጣየ ላለቀው

ከሚሴ ለሞቱት - ህፃናት ግድያው

ጌዲዮ ተሰዶ - በርሀብ ላለቀው

አዴፓና አነግ - ህብረት ቢፈጥሩ ነው

አብይ ለጭፍጨፋ - ተጠያቂ እናርገው!

ሶስት ሚሊዮን ወገን - ባፈናቀለበት

አስራ ስምንት ባንክ - በተዘረፈበት

ሰው ቁልቁል እንደበግ - በተሰቀለበት

ቡራዩ ንፁህን - በጨፈጨፋበት

ድፍን አራት ኪሎን - ባፈናቀሉበት

ለገጣፎ ታርሶ - ስቃይ በታየበት

ድሀ ለክረምት ጎርፍ - ለተዳረገበት

በእሳት ባጋዩዋቸው - በተክርስቲያናት

ሰማዕት በሆኑት - አባት መነኮሳት
ምእመን እያነባ - በስቃይ በጭንቀት
በመረጋጋቱ - መሸለም አለበት።
መሸለም ሲያንሰው ነው - እሱ ይሁንበት።

አዲስ አበባ ኬኛን - በተግባር ያዋለ

ለስራው መቃናት - ከንቲባ ታከለ

በተግባር የማይወርድ - ተስፋን ያበሰረ

እስክንድር ነጋ ላይ - ጣቱን የቀሰረ

አብይ ባለድል ነው - መቸ ተሰወረ!

የቀን ጅብ አውጥቶ - የቀን ጅብ የተካ

ያውም የተራብ - በአብይ የተመካ

እስረኞችን ፈትቶ - እስር ቤት አናፍሶ

ሰላዩን ባይናችን - የእስር ተሀድሶ

ሳናጣራ አናስርም - ብሎ ቃል በገባ

ጠረጠርኩ እያለ - ለቃቅም ሲያስገባ

ይሸለም ይወደስ - ይሁን በሚገባ።

ፈጥኖ የደረሰ - በብርሀን ቅፅበት

አጋሩ አዴፓ - ጥቃት ሲደርስበት

መንበር ተቀናቃኝ - መጥፋት ስላለበት

ያዞ እንባ ያነባ - ከሰው በፊት ደርሶ

በሰዓት ልዩነት - ወንደለኛ ከሶ

አብይ አይደለም ወይ - ያጠፋው መላልሶ።

ተጠርጣሪ ገሎ - አስሮ ባለቤቱን

ፅንሰ የሚያጨናግፍ - የዛ የጠላቱን

ፍትህ እንዲሰፍን - ሰላም እንዲመጣ

የአማራ ህዝብ አባት - አይቀጡ የሚቀጣ

መሸለም ነው እንጅ - አይሆንም ባላንጣ።

ቤተክርስቲያናችን - አርቶዶክስ ተጨንቃ

እባክህ መሪያችን - ዋስ ሁነን ጠቢቃ

ወገናችን ጠፋ - ምእመን ተጠቃ

ብለው ሲማፀኑት - አርቶዶክስ በተሰፋ

እኔ አልጠየቅም - የጠፋው ቢጠፋ

እኔ አላቃጠልኩም - ቤተክርስቲያን

ገና ይቃጠላል - በሉ ተመስገን

ብሎ ያፀናናውን - አብያችንን

ይሸልሙት እንጅ - ምን እንላለን።

ቄሮና የእሱ ጦር - በጋራ ሲያድሙ

መንገድ እየዘጉ - መኪና ሲያቆሙ

በትዕግስት የሚያልፈው - አብይ መልካሙ

አሮሞን አስፋፍቶ - ተስፋን ማጨለሙ

ለውጡ እንዲቀጥል ነው - እስኪሳካ ህልሙ።

አዶልፍ ሂትለርና - ሞሶሎኒ ጥንት

እጩ ሆነው ነበር - ኖቤል ሸልማት

አብይ አህመድ ዛሬ - በዘር የነደደው

በአስተዳዳሪ ስም - የተርመጠመጠው

መልካም ባሪያ አገልጋይ - ያለ አድልኦ ያልነው

እንኳን ለፈፀመው - በአይን ላየነው

የቀረውን ሲታሰብ - በእቅድ የያዘው

የዚህ አለም ኖቤል - ለሱ ሲያንሰው ነው።

ተገራ. በዘውዲቱ የሚገኝ

2019-10-12